



حكم السحر والكهانة

سماحة الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز رحمه الله

قام بترجمته إلى الأمهرية

الأستاذ محمد فرج مونغو

ድግምት -አሰማት- እና ጥንቆላ እንዲሁም ከእነሱ
ጋር ተያያዥነት ያላቸው ነገራት ብይን
የተከበሩ ሸይኽ አብዱል አዚዝ ብኑ ባዝ
ወደ አማርኛ ተርጓሚ
ኡሰታዝ ሙሐመድ ፈረጅ መገኖ

طبع على نفقة وصية خولة دخيل الجسار رحمها الله (دولة الكويت) بإشراف اتحاد علماء إفريقيا
የህትመት ወጪው የተሸፈነው በሽውላ ደብል አልጄሳር አላህ ይዘገላት ኑዛዜ አሰፈጻሚ (ከኩወይት ሀገር) በአፍሪካ
አሰማዎች አንድነት የበላይ ተቆጣጣሪነት

2016/1437

ለአላህ ብቻ ምስጋና ይድረሰው ከእርሳቸው በኋላ ነብይ የሌለ በሆኑት ነብይም ላይ የአላህ ሰላምና ውዳሴ ይስፈን።

ከዚህ በማስከተል :-

ባሁኑ ጊዜ ሀኪምነትን በመሞገት በድግምት በአስማትና ጥንቁልና የሚያክሙ አስመሳይ አጭብርባሪዎች በተለያዩ ሀገራት በብዛት በመሰራጨታቸው እና ለዚህ ተግባራቸው ምንም የማያውቁ ኑጹሃንን በመጠቀማቸው የተነሰ ይህን መልዕክት ለአላህና ለባሪያዎቹ በመቆርቆር ስሜት፡ ይህ ነገር በኢስላም ናበሙሰሊሙ ላይ ያለውን አደጋ ላብራራ አሰብኩ። በዚህ ተግባር ውስጥ ከአላህ ውጭ በሆነ አካል ራስን ማንጠልጠል፤ የአላህንና መልዕክተኛውን (ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም) መመሪያ መቃረንን ስለሚያስከትል ነው።

በአላህ በመታገዝ እጆምራሊሁ :- በኡለማዎች የጋራ ስምምነት መታከም ይቻላል ፡ ፡ አንድ ሙስሊም የቀድሞ ፤ የውስጥደዌ ፤ የሰነልቦና የነርቭ እና የሌሎችም በሽታዎች ሀኪም ጋር ሂዶ ሀኪሙ በህክምና ትምህርት ላይ በተማረው መሰረት በሽታውን መርምሮ አግባብነት ያለው እና በሽሪዕህ የተፈቀደ መድሀኒት በመስጠት ወደሚያክሙ ሀኪም ጋር መሄድ ይችላል ። ምክንያቱም ይህ ተግባር የተለመደውን ሰብብ ከመጠቀም ጋር እንጂ ከተወኩል - በአላህከመመካት - ጋር አይጋጭም ጥራትና ልቅና የተገባው አላህ በሽታን ሲያወርድ መድሀኒቱንም አውርዶዋል ። ያወቀው ያውቀዋል ያላወቀው አያውቀውም፡ ነገር ግን አላህ

የባርያዎቹን ጤንነት እርም ባደረገባቸው ነገር ላይ አላደረገም።

አንድ በሽተኛ የህመሙን አይነት እንዲነግሩት የሩቅ ነገር አውቃለሁ ባዮች ወደሆኑት ጠንቆዮች ጋ መሄድ አይበቃም ። የተናገሩትንም ማመን አይፈቀድም። ምክንያቱም እነሱ ሚናገሩት በአባሰጥ ነው ወይም እነሱ ሚፈልጉት ነገር ላይ እንዲያግዙባቸው ጂኒዎችን በማስመጣት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች የሩቅን

እውቀት እናውቃለን ብለው ከሞገቱ ብይናቸው ጠማማ ከሃዲነት ነው።

ሙስሊም በትክክለኛ ዘገባ እንደዘገቡት ነብዩ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል:- (አዋቂ ነኝ ባይ ጋ መጥቶ ስለማንኛውም ነገር የጠየቀ የአርባ ቀን ሰላቱን አላህ አይቀበለውም ።) ከአቢሁረይራህ ረዲየላሁ አንሁ ነብዩ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ማለታቸው ተዘግቦዋል :- (ጠንቆይ ጋ ሂዶ የሚለውን ያመነ በእርግጥም በሙሀመድ- ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም - ላይ በወረደው ክዶዋል ።) አቢዳውድ ዘግበውት አራቱ ሱነኖች አጠናቅረውታል ፡ እነንዲሁም ሃኪም ትክክለኛ ዘገባ ነው ብለው ከነብዩ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም በሚከተለው መልኩ ዘግበውታል:- (አዋቂ ነኝ ባይ ወይም ጠንቆይ ጋ መጥቶ እሱ የሚለውን ያመነ በሙሀመድ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም ላይ በወረደው ክዶዋል።) ከኢምራን ብኑ ሁሰይን አላህ ይውደደውና እንደተዘገበው የአላህ መልዕክተኛ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል (ገድ ያለ ወይም ገድ ያሉለት /ያሞረተ ወይም ያሞረቱለት /:ያስጠነቆለ ወይም ያስጠነቀሉለት ፡ ያስደገመ ወይም ያስደገሙለት ሰው ከእኛ አይደለም። ጠንቆይ ጋ ሂዶ እሱ የሚለውን ያመነ በሙሀመድ ሰላላሁ አለይሂ

ወሰለም ላይ በወረደው በእርግጥ ክዶዋል ።) በዛር በጥሩ ሰነድ ዘግበውታል ። በእነዚህ በተከበሩ የነብዩ ሰላላሁ አለይሂ ወሰለም ንግግሮች ውስጥ ወደ ጠንቆዮች ፤ መተተኞች ፤ የሩቅ አዋቂነን ባዮች እና መሰሎቻቸው ጋ መሄድ እንዲሁም የሚናገሩትን ማመን የተከለከለ መሆኑንና የቅጣት ዛቻ ያለበት መሆኑንም አይተናል

:: ጉዳዩ የሚመለከታቸው የህዝብ መሪዎች ፤ በፈቃደኝነት ተንቀሳቃሾች እና ሌሎችም ስልጣኑና አቅሙ ያላቸው ሰዎች ጠንቆዮች ፤ መተካኞች ፤ የሩቅ አዋቂ ነን ባዮች እና መሰሎቻቸው ጋ መሄድን ሊከለክሉ ይገባል :: ይህንም ተግባር በየገባያውም ይሁን በሌላ ቦታ ሚተገብርን እንዲሁም እነሱ ጋ የሚሄድንም አጥብቀው ሊከለክሉ ይገባል :: ጠንቆዮች አንዳንድ ነገር ላይ ትክክል መሆናቸውና እነሱ ጋ የሚመላለሰው ሰው መብዛት ማንንም ሊያሞኝ አይገባም :: ምክንያቱም እነዚህ ህሰዎች አላዋቂዎች ናቸው ለሌሎች አርአያ መሆን አይችሉም :: ነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም እነሱ ጋ መሄድን ፤ እነሱን መጠየቅን ፤ የሚናገሩትን ማመንን ከልክለዋል :: ይህ ተግባር መጨረሻውም የከፋ ከባድ ጥፋት ስለሆነም ነው:: ይህ ሁሉ የሆነው እነሱ ውሸታም እምቢተኞች ስለሆኑ ነው :: እንዲሁም እነዚህ ሀዲሶች ድግምተኛ : አስማተኛ እና ጠንቆይ ከሃዲዎች መሆናቸውን አመለክተዋል :: ምክንያቱም እነሱ የሩቅ እውቀትን እናውቃለን ብለው በመሞገታቸው ነው : ይህ ደግሞ ኩፍር ነው :: እንዲሁም በጅኖች ሽወደ እና ከአላህ ውጭ እነሱን በማምለክ እንጂ ያሰቡትን ማሳካት አለመቻላቸው ለኩፍር ብይን ዳርጓቸዋል :: ይህም በአላህ ላይ ማጋራትና ክህደት ነው :: የሩቅ ነገር እናውቃለን ብለው ሲሞግቱ ያመናቸውም እንደነሱ ነው :: ይህን ነገር ከሚያራምዱ ሰዎች የተቀበለ በሙሉ ከረሱል ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በእርግጥም ተለያይቶዋል :: እነዚህ አካሎች መስመር እያሰመሩ ሚያጉረመሩሙትን ነገር ወይም ቀላጭ እርሳስ እያፈሰሱ እና ተመሳሳይ የተረት ተረት ድርጊት እያደረጉ ህክምና ነው ለሚሉት ሙገታቸው ሙስሊሙ ሊታዘዘቸው አይገባም :: ይህ ተግባር መተት እና ሰው ላይ ብዥታን ማሰራጨት ነው : በዚህ ተግባራቸው የተሰማማ ሰው በእርግጥም በጥፋታቸውና ክህደታቸው እገዛ እንዳደረገላቸው ይቆጠራል:: ማንኛውም ሙስሊም እነሱ ጋ በመሄድ የሚከተሉትን እና እነሱን የመሳሰሉ ጉዳዮች ማማከርም ሆነ መጠየቅ አይፈቀድም :- ልጁ ወይም ዘመዱ ማንን እንደሚያገባ ወይም በባለትዳሮችና በቤተሰቦቻቸው መሀል ወደፊት ስለሚከሰት ነገር ለምሳሌ ስለ ፍቅራቸው ፤ ስለ መስማማታቸው ፤ ስለ መጋጫታቸው ፤ ስለ መለያየታቸው እና ስለ መሳሰሉት ጉዳዮች መጠየቅ አይፈቀድም :: ምክንያቱም ይህ ሁሉ ያለ አላህ በስተቀር ማንም ሊያውቀው የሚችል ጉዳይ አይደለምና :: አስማት ወይም ድግምት ከሃዲ ከሚያሰኙ እርም ከሆኑ ነገራት ውስጥ ነው :: በዚህ ጉዳይ አላህ በሱረቱ አል በቀራህ ሁለቱን መላእክት አስመልክቶ እንዲህ ይላል:- ((በባቢል በሁለቱ መላእክት በሃሩትና ማሩት ላይ የተወረደውን ነገር (ያስተምሩዎቸዋል) :: « እኛ መፈተኛ ነንና አትካድ » እስከሚሉም ድረስ አንድንም አያስተምሩም :: ከእነሱም በሰውየውና በሚስቱ መካካል በርሱ የሚለዩበትን ነገር ይማራሉ :: እነርሱም በአላህ ፈቃድ ካልሆነ በርሱ አንድንም ጎጂዎች አይደሉም :: የሚጎዳቸውንና የማይጠቅማቸውንም ይማራሉ:: የገዛውም ሰው ለርሱ በመጨረሻይቱ አገር ምንም እድል የሌለው መሆኑን በእርግጥ ዐወቁ :: ነፍሶቻቸውንም በርሱ የሸጡበት ዋጋ ከፋ ! የሚያውቁ ቢሆኑ ኖሮ (ባልሰረሩት ነበር):: እነዚህ አናቅጻን ካመለከቱዎቸው ነጥቦች ውስጥ : ድግምት ክህደት መሆኑን ፣ ደጋሚዎች ባለትዳርን የሚያፋቱ መሆኑን ፣ እንዲሁም ድግምት በራሱ በመጥቀም ምሆኑን በመጉዳት ተጽእኖ አድራጊ አለመሆኑን: ምክንያቱም ድግምት

¹የላሚትዋ ምዕራፍ (102)

ተጽእኖ የሚያደርገው በአላህ ኩነታዊ የቀድሞ ውሳኔው መሰረት ብቻ ስለሆነ ። መልካሙንም ክፉውንም የፈጠረው ጥራትና ልቅና የተገባው አላህ ብቻ ነውና ። በእርግጥም በእነዚህ ቀጣፊዎች ይህን ትምህርት በአላህ ላይ ከሚያጋሩ ከሃዲዎች በቀሰሙ ድግምተኞች ሳቢያ አደጋው በዝተዋል ድስኩሮቹም በርትቶዋል ። ወኪና አሞኝተውበታል ። ኢናሊላሂ ሰዎችንም ያለባቸውን ድክመት የአስተሳሰብ አላሁ ተመላሾች ነን - ። ሀስቡና አላህም ወደ ነን የአላህ ኢሊይሂ ራጂኡን - እኛ ነው - ። ይህ ያማረ መመኪያ ምንኛም ነው አላህ አልወኪል - በቂያችን ወኒእመ የተከበረው አንቀጽ በተጨማሪ ካመለከተው ውስጥ ፡- እነዚያ ድግምትን የሚማሩ ሰዎች የሚጎዳቸውንና የማይጠቅማቸውን ነገር ነው እየተማሩ ያሉት ። አላህ ዘንድ ምንም ድርሻ የላቸውም ፣ ይህ ከባድ ዛቻ ነው ። የዚህንም አለም የወዲያኛውንም አለም የከሰሩ መሆናቸውን ፤ ራሳቸውን ርካሽ በሆነ ዋጋ እንደሸጡ ነው የሚያሳዩው ። ለዚህም ነው ጥራት የተገባው የሆነው ጌታችን አላህ በሚከተለው አንቀጽ እንዲህ በማለት ያወገዛቸው (ነፍሶቻቸውንም በርሱ የሸጡበት ዋጋ ከፋ! የሚያውቅ ቢሆኑ ኖሮ (ባልሰረሩት ነበር)²። ከመተተኞች ፤ ከአዋቂ ነኝ ባይ አስማተኞች እና ጠንቆዮች ሴራ አላህ ይጠብቀን ። ሙስሊሞችንም ከክፋታቸው ይጠብቃቸው ። የአላህ ባርያዎች ከዚህ ቆሻሻ ስራቸው ይገላገሉ ዘንድ የሙስሊሙ ባላስልጣናትንም አላህ ከእነርሱ ህዝቡን የሚያስጠነቅቁ የአላህንም ብይን በእነርሱ ላይ የሚተገብሩ ያድርጋቸው ። አላህ ቸር፤ ለጋሽ ጌታ ነውና ። አላህ ለባርያዎቹ የመተተኞችን አደጋ በቅድሚያ የሚከላከሉበት ነገርን ደንግጎላቸዋል ። ከተከሰተም በኋላ ሚታከሙበትን ነገር አድርጎላቸዋል ። ይህም ከእዝነቱ፤ ከለጋሽነቱ እና ለሰዎች ከሚያደርገው ጸጋው ሙሉዕነት ነው ። ከኢስላማዊ ህግጋት የማይቃረኑ የሆኑ የድግምትን አደጋ ከመከሰቱ በፊት ለመከላከል እና ከተከሰተም በኋላ ለመታከም የሚሆኑ ነገሮችን እንደሚከተለው እናቀርባለን ።

የድግምትን አደጋ ከመከሰቱ በፊት ለመከላከል ከሚሆኑ ወሳኝ ነጥቦች ውስጥ ፡- ኢስላማዊነታቸው በተረጋገጡ ውዳሴዎች ፤ ዱዳዎች ፤ መጠበቂያዎች እና ዚክሮች ናቸው ፡ ከእነዚህ ውስጥ ፡- ግዴታ የሆኑ ሰላቶችን ከሰገድንና አዝካሮችን ከጨረሰን በኋላ እንዲሁም ልንተኛ ስንል ሁልግዜ አየት አልኩርስይን መቅራት ። ((

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

)) ትርጉሙ ፡- አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያው ራሱን ቻይ ነው። ማንገላጅትም እንቅልፍም አትይዘውም። በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢኾን እንጅ የሚያማልድ ማነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡም (አያውቁም)። መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውም አያቅተውም። እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው። በተጨማሪ

²የላሚትዋ ምዕራፍ (102)

የሚከተሉትን ምዕራፎች ከግዴታ ሰላቶች በኋላ አንድ ገዜ መቅራት እነዚሁኑ ምዕራፎች ጠዋትና ማታ ከመግራብና ከሱብሂ ሰላት በኋላ ሶስት ግዜ መቅራት :-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)))

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል « እርሱ አላህ አንድ ነው። | 2 | «አላህ (የሁሉ) መጠጊያ ነው። | 3 | «አልወለደም፤ አልተወለደምም። | 4 | «ለእርሱም አንድም ብጤ የለውም። »)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)))

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል «በተፈጠረው ጎህ ጌታ እጠበቃለሁ። | 2 | «ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት። | 3 | «ከሌሊትም ክፋት ባጨለመ ጊዜ፤ | 4 | «በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፈዎች ከኾኑት (ደጋሚ) ሴቶችም ክፋት። | 5 | «ከምቀኛም ክፋት በተመቀኘ ጊዜ፤ (እጠበቃለሁ በል) ።»)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ

فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል « በሰዎች ፈጣሪ እጠበቃለሁ። | 2 | «የሰዎች ሁሉ ንጉሥ በኾነው። | 3 | «የሰዎች አምላክ በኾነው። | 4 | «ብቅ እልም ባይ ከኾነው ጎትጎት (ሰይጣን) ክፋት። | 5 | «ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚጎተጉት ከኾነው። | 6 | «ከጋኔኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት እጠበቃለሁ በል) ።»)

እንዲሁም ማታ አመሻሹ ላይ : ከላሚቱ ምዕራፍ መጨረሻ ላይ ያሉ ሁለት እነሱም :- ((وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفِرُّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (285) لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286)))

ትርጉም :-

(| 285 | መልክተኛው ከጌታው ወደ ርሱ በተወረደው አመነ። ምእምኖቹም (እንደዚሁ) ። ሁሉም በአላህ፣ በመላዕክቱም፣ በመጻሕፍቱም፣

በመልክተኞቹም ከመልክተኞቹ «በአንድም መካከል አንላይም» (የሚሉ ሲኾኑ) አመኑ። «ሰማን፤ ታዘዝንም። ጌታችን ሆይ! ምሕረትህን (እንሻለን)። መመለሻም ወዳንተ ብቻ ነው» አሉም። | 286 | አላህ ነፍስን ከችሎታዋ በላይ አያስገድዳትም። ለርስዋ የሠራችው አላት። በርስዋም ላይ ያፈራችው (ጎጧአት) አለባት። (በሉ)፡- ጌታችን ሆይ! ብንረሳ ወይም ብንስት አትያዘን፤ (አትቅጣን)። ጌታችን ሆይ! ከባድ ሸክምን ከእኛ በፊት በነበሩት ላይ እንደጫንከው በእኛ ላይ አትጫንብን። ጌታችን ሆይ! ለኛም በርሱ ችሎታ የሌለንን ነገር አታሸክመን። ከእኛም ይቅርታ አድርግ ለእኛም ምሕረት አድርግ። እዘንልንም፤ ዋቢያችን አንተ ነህና። በከሐዲዎች ሕዝቦች ላይም እርዳን።)

ነብዩም ፣ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ፣ እንዲህ ማለታቸው ተረጋግጦታል ፡- በማታ አየተል ኩርስይን የቀራ ሰው ከአላህ ዘንድ ጠባቂ ይደረግለታል እስኪነጋም ድረስ ሰይጣን አይቀርበውም ። አሁንም ነብዩ ፣ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ፣ እንዲህ ማለታቸው ተረጋግጦታል ፡ከላሚትዋ ምዕራፍ መጨረሻ ሁለት አንቀጾችን የቀራ ይበቁታል ።ይበቁታል የሚለው ቃል መልዕክቱ ከኩፉ ነገር ሁሉ ይከላከሉለታል ነው ። የበለጠ አዋቂው አላህ ነው ። እንዲሁም ይህን መጠበቂያ ዱዓ በማታ ፤ በቀን ፤ በእንግዳነት ቦታ፤ በባህር በየብስ በውሃ ጉዞ ላይ ስንሆን በብዛት

ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች *لِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* ፡(ከፈጠረው ኩፉ ነገር ሁሉ እጠበቃለሁ) ይህንም ማለት ያስፈለገው ነብዩ ፣ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ፣ እንዲህ ሰላሉ ነው (የሆነ ቦታ ሰፍሮ ይህን ያለ ሰው((*أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ* ሙሉ በሆኑ በአላህ ቃላቶች ከፈጠረው ኩፉ ነገር ሁሉ እጠበቃለሁ)) ካለበት ሰፍራ እስኪንቀሳቀስ ድረስ ምንም ነገር አይጎዳውም ።

እንዲሁም ሲመሸና ሲነጋ የሚከተለውን ሶስት ግዜ ማለት ከአንድ ሙሰሊም ይጠበቃል ፡-

((በምድርም ሆነ በሰማይ ምንም ጉዳት የማይደርስ በሆነው በአላህ ስም *بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي*

)) በዚህ ነገር ላይ የአላህ መልዕክተኛ ፣ ሰለላሁ አለይሂ *السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ* ወሰለም ፣ ያነሳሱ መሆኑ ስለተረጋገጠ ።ይህ ከሁሉም አደጋ ሰላም ለመሆን ሰበብ ነው ። እነዚህ ዝክሮች እና መጠበቂያዎች በአላህ ላይ አምኖ፤ በሱ ተመክቶ፤ በመልዕክቱ ተደሰቶ በእርግጠኝነት ፤ ላዘወተራቸው ሰው ፡ ከድግምትና ከሌሎችም አደጋዎች ለመጠበቅ ትልቅ ሰበብ ናቸው ። እንዲሁም እነዚህ ዝክሮችና ላም ለመፋወስ አላህን በተመስጦና በትልቅ ኋመጠበቂያዎች በድግምት ከተያዙ በ ተስፋ ችግሩን እንዲያስወግድለት ለተማጸነ ሰው ወሳኝ ምክንያቶች ናቸው ። ነብዩ ፣ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ፣ ድግምትንም ሆነ ሌላ በሽታን ለመፈወስ ባልደረቦቻቸውንም ለማከም ከሚጠቀሙባቸው ዱዓዎች ውስጥ ፡-

«اللهم رب الناس أذهبِ البأسَ، ربِّ النَّاسِ، اشفِ وَأنتَ الشَّافِي، لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ، شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا»

ትርጉም :- የሰዎች ጌታ ሆይ ፤ ችግርን አስወግድ ፤ አድን አንተ ብቻ ነህ አዳኝ ፤ ያንተ መድሀን እንጂ ሌላ መዳኛ የለም ; ህመምን የማይተው የሆነ መዳንን አድነው ። ይህን ሶስት ግዜ ይበል ። እንዲሁም መላኩ ጅብሪል - አለይሂ ዘሰላም - ነብዩን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ያከመበት ዱዓ አለ እሱም ፡

(بسم الله أرقبك من كل شيء يؤذيك , ومن شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقبك) ከሚያሰቃይህ ነገር ሁሉ በአላህ ስም አክምሀለሁ ክፉ ከሆነ ነፍስ ፤ ወይም ቡዳ ምቀኛ ከሆነ አይን አላህ ያድንህ በአላህ ስም አክምሃለሁ ።) ይህን ሶስት ግዜ ይደጋግም ።

እንዲሁም ድግምት ከተከሰተ በኋላ ከሚደረጉ ህክምናዎች ውስጥ ፡ በተለይ ይህ አንድ ባል ከምስቱ ጋር የስነተራክቦ ችግር ከገጠመው ጠቃሚ ነው እሱም ፡- ከአረንጓዴ ቁርቁራ ጫፍ ሰባት ቅጠሎችን በድንጋይ ወይም በሌላ ነገር ይውቀጠውና ሰውነትን ለመታጠብ በሚበቃ ውሃ ውስጥ አስገብቶ ይደባልቀው ከዚያን በውሃው ላይ ፤ የሚከተሉትን የቁርጥን አንቀጾችና ሱራዎች ይቅራበት ፡-

((اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَّةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ)) ትርጉም :- አላህ ከእርሱ በቀር ሌላ አምላክ የለም። ሕያው ራሱን ቻይ ነው። ማንገላጅትም እንቅልፍም አትይዘውም። በሰማያት ውስጥና በምድር ውስጥ ያለው ሁሉ የርሱ ብቻ ነው። ያ እርሱ ዘንድ በፈቃዱ ቢኾን እንጅ የሚያማልድ ማነው? (ከፍጡሮች) በፊታቸው ያለውንና ከኋላቸው ያለውን ሁሉ ያውቃል። በሻውም ነገር እንጂ ከዕውቀቱ በምንም ነገር አያካብቡም (አያውቁም) ። መንበሩ ሰማያትንና ምድርን ሰፋ። ጥበቃቸውም አያቅተውም። እርሱም የሁሉ በላይ ታላቅ ነው።)

بسم الله الرحمن الرحيم

((قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ (1) لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ (2) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (3) وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ (4) وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ (5) لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ (6)))

ትርጉም :- (| 1 | በላቸው «እናንተ ከሐዲዎች ሆይ! | 2 | «ያንን የምትግዛዙትን (ጣዎት አሁን) አልግዛም። | 3 | «እናንተም እኔ የምግዛውን (አምላክም አሁን) ተገዢዎች አይደላችሁም። | 4 | «እኔም ያንን የተገዛችሁትን (ወደፊት) ተገዢ አይደለሁም። | 5 | «እናንተም እኔ የምግዛውን (ወደፊት) ተገዢዎች አይደላችሁም። | 6 | «ለእናንተ ሃይማኖታችሁ አልላችሁ። ለእኔም ሃይማኖቴ አለኝ።)

بسم الله الرحمن الرحيم

((قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَمَا يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)))

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል « እርሱ አላህ አንድ ነው። | 2 | «አላህ (የሁሉ) መጠጊያ ነው። | 3 | «አልወለደም፤ አልተወለደምም። | 4 | «ለእርሱም አንድም ብጤ የለውም። »)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

((قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي

الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)))

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል «በተፈለቃቂው ጎህ ጌታ እጠበቃለሁ። | 2 | «ከፈጠረው ፍጡር ሁሉ ክፋት። | 3 | «ከሌሊትም ክፋት ባጨለመ ጊዜ፤ | 4 | «በተቋጠሩ (ክሮች) ላይ ተፊዎች ከኾኑት (ደጋሚ) ሴቶችም ክፋት። | 5 | «ከምቀኛም ክፋት በተመቀኘ ጊዜ፤ (እጠበቃለሁ በል) ።»)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ (1) مَلِكِ النَّاسِ (2) إِلَهِ النَّاسِ (3) مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (4) الَّذِي يُوَسْوِسُ

فِي صُدُورِ النَّاسِ (5) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (6)))

ትርጉሙ :-

(| 1 | በል « በሰዎች ፈጣሪ እጠበቃለሁ። | 2 | «የሰዎች ሁሉ ንጉሥ በኾነው። | 3 | «የሰዎች አምላክ በኾነው። | 4 | «ብቅ እልም ባይ ከኾነው ጎትጓች (ሰይጣን) ክፋት። | 5 | «ከዚያ በሰዎች ልቦች ውስጥ የሚጎተጉት ከኾነው። | 6 | «ከጋኔኖችም ከሰዎችም (ሰይጣናት እጠበቃለሁ በል) ።»)

እነዚህን በአእራፍ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ የድግምት አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም :-

((: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (117) فَوْقَ الْحُقُوقِ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَعُلُّوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ (119)))

ትርጉም ፤ (| 117 | ወደ ሙሳም :- «በትርህን ጣል» ስንል ላክን። (ጣላትም) ወዲያውኑም የሚቀጣጥፉትን (ማታለያ) ትውጣሎች። | 118 | እውነቱም ተገለጸ። ይሠሩት የነበሩትም (ድግምት) ተበላሸ። | 119 | እዚያ ዘንድ ተሸነፉም። ወራዶችም ኾነው ተመለሱ።)

እነዚህን በዩኑስ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም ጥራት የተገባው

((: (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ (80) فَلَمَّا أَلْفَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ (81) وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (82)))

ትርጉም :- (| 79 | ፈርዖንም :- «ዐቀቂ ድግምተኛን ሁሉ አምጡልኝ» አለ።

| 80 | ድግምተኞቹም በመጡ ጊዜ ሙሳ ለእነርሱ፡- «እናንተ የምትጥሉትን ነገር ጣሉ» አላቸው። | 81 | (ገመዶቻቸውን) በጣሉም ጊዜ ሙሳ አለ፡- «ያ በርሱ የመጣችሁበት ነገር ድግምት ነው። አላህ በእርግጥ ያፈርሰዋል። አላህ የአጥፊዎችን ሥራ ፈጽሞ አያበጅምና።» | 82 | አላህም ከሐዲዎች

ቢጠሉም እውነትን በቃላቱ ያረጋግጣል።) እነዚህን በጣሃ ምዕራፍ ውስጥ ያሉ አንቀጾችንም ይቅራ እነሱም ጥራት የተገባው

:- ((أَلْقُوا فَإِذَا جِبَاهُهُمْ وَعَصِيئُهُمْ يُجَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (66) فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى (67) فُلْنَا لَا تَخَفُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى (68) وَالْقِيَامَ فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى (69) «ሙሳ ሆይ! ወይ (69) ሆይ! » | 65 |))

ትጥላለህ ወይም በመጀመሪያ የምንጥል እንኾናለን» (ምረጥ) አሉ። | 66 | «አይደለም ጣሉ» አላቸው። ወዲያውም ገመዶቻቸውና ዘንጎቻቸው ከድግምታቸው የተነሳ እነርሱ የሚረጡ (እባቦች) ኾነው ወደርሱ ተመለሱ። : | 67 | ሙሳም በነፍሱ ውስጥ ፍርሃትን አሳደረ። | 68 | «አትፍራ አንተ የበላዩ አንተ ነህና» አልነው። | 69 | «በቀኝ እጅህ ያለቸውንም በትር ጣል። ያንን የሠሩትን ትውጣላችና። ያ የሠሩት ሁሉ የድግምተኛ ተንኮል ነውና። ድግምተኛም በመጣበት ስፍራ ሁሉ አይቀናውም» (አልን)።)

የተጠቀሱትን የቁርዓን ምዕራፎችና አንቀጾችን በውሃው ላይ ከቀራ በኋላ ፡ ሶስት ግዜ ይጠጣበትና በቀረው ሰውነቱን ይታጠብበት ፡ በአላህ ፍቃድ በዚህ ሰብብ በሽታው ይወገዳል ። አስፈላጊ ሁኖ ከተገኘ በሽታው እስኪወገድ ድረስ ይህንኑ ቢደጋገም ችግር የለውም ።

እንዲሁም ድግምትን ከማከሚያ ምርጥ ህክምና ውስጥ፡ - ድግምቱ የተደገመበትን ቦታ በመሬት ውስጥም ይሁን በተራራ ላይ ወይም በሌላ ፡ ቦታውን ለማወቅ የተቻለውን ሁሉ ጥረት ማድረግ ። ከተገኛ ካለበት አውጥቶ ማውደም በዚሁ ይከሸፋል ።

እንግዲህ ድግምትን ለመከላከልና ለማከም ከሚያስፈልጉ ነገራት ውስጥ ማብራራት የተቻለው ይህን ያህል ነው ። ለመልካምም ሁሉ ገጣሚው አላህ ነው ።

ድግምትን በድግምት ማከም፤ ማለትም ለጅን በማረድ ወይም ሌላ ወደ እሱ ሚያቃርብ ነገር በማድረግ መዳንን መፈለግ ይህ አይፈቀድም ። ምክንያቱም የሰይጣን ስራ ነውና እንዲያውም ከባድ በአላህ ላይ የማጋራት ወንጀል ነው ። ኢስላማዊ ግዴታ ከዚህ መጠንቀቅ ነው ።

ጠንቆዮችን ፤ መተተኞችን ፤ የሩቅ አዋቂነን ባዮችን እና መሰሎቻቸው ጋ በመሄድ እነሱን መጠየቅ ማማከር በተናገሩት መተግበር አይፈቀድም ። ምክንያቱም እነሱ አማኞች አይደሉም ፤ ውሸታም ፤ ቀጣፊ ፤ የሩቅ ነገርን እናውቃለን እያሉ ህብረተሰቡ ላይ ብዥታን ሚረጩ ናቸው ። ከዚህ ቀደም በዚች መጣጥፍ መጀመሪያ ላይ እንዳየነው እነሱ ጋር መሄድም ሆነ ለእነሱ ጥያቄን ማቅረብ ብሎም

ንግግራቸውን መቀበል ፡ ነብያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም የከለከሉ መሆኑን አይተናል ። ነብያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ስለ ኑሽራህ - ድግምትን በድግምት-ማክሸፍ ተጠይቀው ፡ የሚከተለውን መልስ መስጠታቸው በትክክለኛ ዘገባ መጥቶዋል ፡- (እሱ የሰይጣን ስራ ነው ።) ይህን ንግግር ኢማሙ አህመድና አቡ ዳዊድ በጥሩ ሰነድ ዘግበውታል ። ነብዩ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም በዚህ ንግግራቸው ለማለት የፈለጉት በመሃይማን ዘመን ይደረግ ስለነበረው የድግምት አፈታት ነው ። አሱም አንድ ጠንቆይ የደገመውን እንዲፈታ እሱው ጋ ሂዶ ወይም ሌላ ጠንቆይ ጋ ሂዶ ማስፈታትን ነው ።

ከዚህ ቀደም እንዳለፈው ሸሪአዊ በሆኑ ዱኣዎች፣ ውዳሴዎች፣ በተፈቀዱ መድሃኒቶች ማስፈታት ምንም ችግር የለውም ። ይህንኑ ሀሳብ ሸይክ ኢብኑ አልቀይም እና ሸይክ አብዱ አረህማን ብኑ ሀሰን የአላህ እዝነት ይስፈንባቸውና ፡ ፈትሁ አልመጂድ በሚባለው መጽሐፍ ላይ በግልጽ አስፍረዋል ። እንዲሁም ሌሎችም ኡለማዎች ገልጸዋል ።

ሙስሊሙን በሙሉ መጠፎ ከሆነ ነገር ሁሉ ጤነኛ እንዲያደርግ ተለማኙ አላህ ብቻ ነው ። እንዲሁም ስለ እምነታቸው ግንዛቤን እንዲለግሳቸውና እምነታቸውን እንዲጠብቅላቸው ፣ የሱን ድንጋጌ ከሚቃረን ነገር ሁሉ ሰላም እንዲያደርጋቸው ፡ ተለማኙ አላህ ብቻ ነው ።

አላህ ውዳሴውንና ሰላሙን ፡ በባርያውና መልዕክተኛው ሙሀመድ ላይ ፡ እንዲሁም በቤተሰቦቻቸው እና በባልደረቦቻቸው ላይ ያድርግ ።

ተፈጻሚ

አዘጋጅ ፡ አብዱል አዚዝ ብኑ ባዝ ፡ ረሂመሁላህ - አላህ ይዘንላቸው -
ትርጉም ፡ ሙሀመድ ፈረጅ መገኖ
18/11/1437ሂ